

1 የቻኑ ጥርጋዬ መዋቅሪ አቀፍም

የቻኑ ጥርጋዬ የሚያስማና ገልጋ የሆነ መዋቅር አለው:: የመዋቅሩ መመረጃዎች ከፍል መደብ (class) ተብሎ ይጠራል:: ማንኛውም የቻኑ ጥርጋዬ በይንሰ እንደ ወይም ከገጽ በላይ መቆየት ይኖሩታል:: ባጠቃላይ እኔገር የቻኑ ጥርጋዬ ስንጋ ተሸማል የተዋቀሩ የመደበቻ ስብሰብ ማለታችን ነው::

2 ማብራሪያ (Comments)

ጥርጋዬ ለተለያዩ ቅጂዎች መቆኅዎች የሚለዋል ሚኒልዎች ስታዎ:: የመመረጃዎች ቁጥር አያዥዎች ሲመጣ ተከተሉ በቅርቡ እንዲሁ የመረጃዎች ቅጂዎች እኩለታ ይመጣል:: ለላይ የጥርጋዬዎችን ተንበሳት ለመጨመር ከሚኖረው የረዳቸው መዝነዎ እንደ ማብራሪያዎችን ጥርጋዬዎች ወሰጥ መዝተት ነው:: ለላይ ተሸማል እኩለት ማብራሪያ መሻሻል መንገድ እኩለት::

- በሁለተኛ የቆረጥ (//) ምልክቶች የሚችምሩ መሥመሮች በመሳሌ ማብራሪያ ስታዎ:: ማብራሪያው ከገጽ መሥመር በላይ ከሆነ ተሸማል እኩንዳንዶ መሥመር የገጽ በሁለተኛ የቆረጥ (//) ምልክቶች መጀመር እሉበት:: እንደሆነ ያለሁን ምልክቶች የማብራሪያ ምልክቶች በላይ ለጠጠቃው እንቂለን::
- ሁሉተኛው መንገድ ከገጽ መሥመር በላይ የሆነ እስተቶች ለመሻሻ እሙቱ መንገድ ነው:: ማብራሪያው በ«/*» ተከፍቶ በ«*/» ይዘሩል::

የቻኑ ማብራሪያዎችን የተፋወቻ የጥርጋዬዎችን ከፍል ወሰጥ መሻሻ ይፈቀዳል:: ቅጂዎች እንዲት ይህ ንዑስ በሆነም ማብራሪያዎች የጥርጋዬ መመረጃ ቅለት እባለት እያደለም:: ለላሆነም እያደረግው ከዚህ ከልጠስ በስተቀር የቻኑ ከሞተወለር እያመለከታቸውም:: የሚነገሩችም ተግባር እንዲፈጸም የሚጠቃቁ መመረጃዎች እያደለም::

```
01. class Parameters {  
02.     /*  
03.     * An entry point to execution  
04.     * @param args captures command line arguments  
05.     */  
06.     public static void main(String[] args) {  
07.         if (args.length <= 0 ) return ;  
08.  
09.         // print the command line arguments  
10.         for (int i=0; i < args.length; i++)  
11.             System.out.println(i + " . " + args[i]) ;  
12.     }  
13. }
```

ይህ ምሳሌ ተሸማል የማብራሪያ እያሻሻ መንገድ ይሞላል:: ካተረርቃዋል 2 እስከ 5 የለው እንደሆነ እያነተ ማብራሪያ እያሻሻር ሲሆን ቁጥር 9 ላይ ያለው ደንብ ለለሆነ ነው:: እኩለ ማብራሪያዎች ለጥርጋዬ ለቻኑ የሚሰጠው ቅጂዎች እስተዋጽኑ የለም:: ለጥርጋዬ የአይወች ጥን እኩ ተፈልጉ ስታዎ:: የሚነገሩችም ጥርጋዬው የሚመራውን ንግር በቀላሉ ለመሻሻኑ ለመገኘበት ይረዳል:: እስቀድመን እንዲያገው:: የቻኑ ከሞተወለር ማብራሪያዎችን እንደ መመረጃ ቅል እያመለከታቸውም:: ማረጋገጥ የሚፈልጉ በሆነ ሆኖም መሻሻቸውን በታ ነው::

3 መደብና አመካይ

ሁኔታ የሚያደርሱ የቃሽ ጥርጋዬም ለመገኘት በያንስ አንድ መደብ መኖር አለበት፡፡ ያለመደብ የሚያደርሱ የቃሽ ጥርጋዬም የለም፡፡ ጥርጋዬም ይከፍው ወጥኑን ከዘረኛ፣ ጽድፏን ከሰውመት በታለ፡፡ መደብ ስመጀመር የቃሽን መዋቅር በንግድና የመከተል ታደሮ አለበት፡፡

አያንዳንዶ የቃሽ መደብ ይፈጸም የዚህ ካል አለው፡፡ አንድ ከሌላው አንድርም አይፈቀድለም፡፡ የንግድና መመሰረት በማግኘት ይቻላል፡፡ ነገር ጥን በዝኑ ይረዳ፡፡ እነ ወጥ በዚህ መገኘም የራሳን ከላሉ እላል የሌለውን መሻማት አይቻላም፡፡ የራሳን አጥር በዚህ ሆኖም የሚጠር ተለቆነተም አለበት፡፡

የቃሽ አፈጻሚው መደም አመካይ አንድሸነተለው ነው፡፡ ይኸን ነው ለማብራሪት ይረዳ ከንድ አያንዳንዶ መሥመር መጀመሩ ላይ ተረጋግጣር ተጨምሮች፡፡ የተረጋግጣውን ውስጥ ባለሙያ ይህን ይህን አመካተኛ ጥርጋዬም፡፡ ወሰጥ በፍቅርም መጠናመር የለበኝም የለበኝም መጠናመር አይፈቀድለም፡፡

```
1. class Account {  
2.     private double balance = 0 ;  
3.  
4.     void deposit(double d) {  
5.         balance += (d <= 0 ? 0 : d) ;  
6.     }  
7.  
8.     void withdraw(double w) {  
9.         if (w <= balance)  
10.             balance -= w;  
11.     }  
12.  
13.    public double getBalance() {  
14.        return balance ;  
15.    }  
16.  
17.    public static void main(String[] args) {  
18.        Account checking = new Account() ;  
19.        double cash = 1024.48 ;  
20.  
21.        checking.deposit(cash) ;  
22.        System.out.println("balance=" + checking.getBalance()) ;  
23.        checking.withdraw(cash) ;  
24.        System.out.println("balance=" + checking.getBalance()) ;  
25.    }  
26.}
```

አንድነት ማስሰበበያ ተሸ. ቁጥር የተሰጠውን ጥርጋዬም ለማብራሪት ይረዳ ከንድ አንድ ጥርጋዬሙ መሰጥ መጠናመር ለለለበት አይፈለም፡፡

አሁን፣ ይረዳ በደረጃ ይኸን ጥርጋዬም ለማብራሪት አንቀጽናለን፡፡ አንቀበው ለቃሽ አንጻፅ ከዚህ አያንዳንዶን የጥርጋዬም ከፍል የሚ አሁንን መረዳት አይቀርበትም፡፡ አንድሸውም የዘጋጀ ምሳሌ ዓላም የቃሽ ጥርጋዬም አንድሮ አንድሸመደብ መሻማት ለለሆነ ትክራቱ ወደብ መሆኑ ይረዳል፡፡ የጥርጋዬሙ ዝርዝር መብራሪያ አንበያ፡-

1 ተ የቃሽ መደብ ለመፈጻሚው የምንጠቀሙው ያዋጅ ቅል class ነው፡፡ ተሸ. ቁጥር 1 አንድሸሚያው፡፡

የclass ቅል Account ተብሎ የሚጠሩ መሸበት ያደግኝል ወይም ይመድባል፡፡ የመድቦት ስዕስት
በንገድ የጥልፍ ቅናፍ () ተከፍቶ በቀና የጥልፍ ቅናፍ () ይዘርል፡፡ እነዚህ የመድቦት አጥር ዓይነው፡፡
የመድቦትን ስዕስት ለነዚህ በኋላው በመስማት በንተናወው ተመድቦት ይዘሩት ይመሰላል፡፡

```
class Account { . . . }
```

የመድቦት አብደ መዋቅር ይህ ነው፡፡ የመድቦት ሆኖም ቅሉት ስዕስት ወሰኑ ማለት አሳይቷል፡፡
ቀጥሉ እናበት በነርሲር እንመለከታቸዋል፡፡

2. የመድቦትን ይች መጠበቅም ያለውን የመድቦትን ቅሉት መመሪያዎችን ተመለጻዋል፡፡ (variables) በለን
እንጠራቸዋል፡፡ እንደንደ ገዢ ተለዋዋዎ ወይም ተለዋዋዎ በለዎ ይጠረቸዋል፡፡ መሸቦች በየጊዜው
ይከበትን አቅም የሚጠበቀበትና የሚያያዙበት ኮፍል ይህ ነው፡፡ የች ማጠራቸማለያችው ቁጥርና
አይነት እንዳጠረገለሁን፣ ይለያቸል፡፡ እንዲሁም አይነት ኮፍልዎች፣ በኢንግሊዘኛ variable (ናርያብል)
ጥቃው፡፡ ኮፍል መሸቦ እንዲር ተመልከት ይች ማጠራቸማለያ የተደረገለውን ውጤ
ይጠበቅል፡፡

4-6. ይህ ኮፍል ፍንክሽን (function) ተብሎ ይጠራል፡፡ ተለወከው፣ በተጠረ ቁጥር በስዕስት
የአየትን የመመራይ ቅሉት በተግባር ማዋል ነው፡፡ ማለትም የ«balance»ን ስዕት በተለከው አይሰ
ዋጋ ይጨምሩል፡፡

8-11. ይህ ኮፍል ፍንክሽን ነው፡፡ በተጠረ ገዢ የ«balance» ቅሉትዎች ላይ የተለከውን ስዕት
የቋነጣል፡፡

13-15. ይህ ኮፍል ፍንክሽን ነው፡፡ በተጠረ ገዢ የ«balance»ን ስዕት ይመለባል፡፡ በለለ እንዲር
balance ወሰኑ ያለውን ስዕት እንደገኘበት ይደርጋል፡፡

17-25. የእንዲሸፈጥር ሆኖ ይህ ኮፍል ፍንክሽን ነው፡፡ ተጨማሪው ሆኖም የሚታወቁው ኮፍል ፍንክሽን
ተሰሳቸው በለይ ላይ ላይ ተግባሩትን ይፈጸማል፡፡ መሸቦትን እረብቸ በተግባር ላይ ይጠለል፡፡

የችን መሸቦ አረጋጣር ወይም መሸቦ አመካሬው በንተናወው ይዘሩት ይመሰላል፡፡ መሸቦ መቋመራያና
መጠረቸዎችን አለው፡፡ የመድቦት አሳይቷል በነዚህ ማስረጃ እና መጠበቅም ተግባራት መፈጸማለያ ፍንክሽና
ጥቃው፡፡ ከተጨማሪው ጉር በቅርቡ ለመተዋዋዎ የጥንቢቻዎች ሆኖ እናመጥና በተግባር ላይ አገመለው፡፡
የጥንቢቻዎች ሂደት በነዚህ ስዕት በለዎ ኮፍል ወሰኑ ተስተካክል፡፡ እነዚህ የምንጀግማው ለመታኑት ስንል
ነው፡፡

- ከዚያ የWindows Explorer አገበባ፡፡
- ከቅር ዓይነቶች እና የeclipse ውጤ ማዋል ለማሽኑበት እንከሱም፡፡
- በማግኘት ወሰኑ ያለት ፍይይቶች እናአሰጠማናይርች ይዘረዘሩል፡፡ ስዕት «eclipse.exe» የሚለውን
ቅይል አገበባው፡፡ እኩልጥበ ለሚሸጠው ይለማል፡፡
- በአካልጥበ የወራር ከዚህ መመሪት እና በመቋመራያ የችን ተጨማሪ (project) እንዲሞላለሁ፡፡
ጥርጉት፣ ተከማቻ ተጨማሪዎችን ባንድ ወጥን እንደሆነትን በቀሰለ የምንገኙበት ሲሆን ነው፡፡
በአካልጥበ ሆኖ የችን ተጨማሪ አረጋጣር እንዲሆ ነው፡፡ እንዲረወ የፈጻሚው ተጨማሪ ኮለ እና
አለ መቆጠር አለበትል ስለሆነ የጥርጉት ለጠራውን ሂደት ማለፍ ይበቻል፡፡

1. ከሚረፍበበ የFileን ማኅበ እንመመለን፡፡ ከሚዘረጋው ማኅበ ይግሞ በቁ፡ እና Project...
እንወሰኗል፡፡

2. መለሰተኛ መስከተኛ ይከታል:: በስተኞች በዚህ ያለው ከፍል ወሰጥ የተመረጋገጥ ገንዘብ እና የሚጠኑ እርምጃዎን Next ያለበትን ቁልፍ እንዲገኘ::
 3. ሌላ መለሰተኛ መስከተኛ ይከታል:: የጥርሃኒት ሆኖ ሆኖ keffa በሉን እንዳቀ:: እሁን የጥርሃኒቶችን ሆኖ «keffa» ሆነ ማለት ነው:: ሌላ ቁልፍ መከተል እንዳFinish ይለል:: እስተኛ መለሰተኛ እና የሚመለውን ምርመራ በመቀበል የጥርሃኒቱ ደጋፍዎን ሂደት እና የሚያቅቻለን::
- ቁልፍን እና መረጃ (class) እንዲያደለን:: ከሚያይናው File :: ከሚ New :: ቁልፍ Class እንወጣል:: መለሰተኛ መስከተኛ ለመደግሞሁ ሆኖ አውጭ ይለል:: የመደግሞን ሆኖ Account በሉን እንዳቀና የFinish የሚለውን ቁልፍ እንዲገኘ:: እሁን የሚያይሩ መረጃ ገዢ ይከታል:: እናበዕለው እናደማይዋው :: አካላተበት የተወሰኑ የገዢ በፊት ገዢ ወደ ያመፈጸል:: ገዢ ላይ የሚታየችን ነገር በመለ እናጥሩና እሌክ የተስጠውን ክፍ እንዳለ እንዳቀ::
 - የሚያጠርውን ስትከሳል ክፍን በቻለ :: ወደ ይሰጣቸ እንገልጻዋቸ:: ሁሉት መንገዶች እሉ:: ይኝ ከተለባቸ ላይ Save የሚለውን ቁልፍ መለሰተኛ ሆኖ የጥርሃኒቱ እንምረጥ ከሚዘረጋው Saveን እንወሰድ:: እሁን :: አካላተበት ፍጋይን ወደ ይሰጣ ይገለብባል:: አስተዋለ ጥርጉራማቅን ከምጥፋል ያደርጋል:: እንዳ የእኩልተበት ልማድ :: ጥርጉራማቅን ወደ ይሰጣ ገዢ በልወ ሰነ :: ከነበበበት በቻለ ከምጥፋል ያደርጋል:: ይኝ ልማድ የሚንደለበት ከሆነ :: አካላተበት መቻቻቻ እንቻ::
 - አካላተበት ጥርጉራማቅን ከምጥፋል ሲያደረግ :: ማለትም ጥርጉራማቅን የሽያጭ አገኔ ይጋብ ማስበር ቅ እስማካበሩን ለመለከተ ስህተት ካገኘ :: የጥምጥፋል ሆኖውን አቅርቦ ስህተቱን ይመለከቸ:: የጥምጥፋል ሆኖው ሆኖም ሆኖም ይመለከቸ በንድ ስህተቱን በመለ መተረም አለባቸው:: አካባቢውን ሰነ የስህተት ምንም ከሚሆነት ቅሚያ መከተል እንዳ የቆዳለት ሆኖም ነው:: በተለይ በላይ ይፈል እንዳ ይምጽ ሁሉት እያለት ይፈልበት እሉ:: ለምሳሌ ትለቅ «A» እና ትንሽ «a» እና የመስሰለት:: ትንሽን ትለቅን የስተኞች ይፈልበት :: ይኝ ሆኖም እናን አይመለከቻቸው:: በአዘጋጅ የሚመለውን ቁልፍ «Account» እና የሚመለው መመሪያ የሚከተሉ ይፈል «Account.java» ይሆናል::
 - ጥርጉራማቅን ወሰጥ ስህተት እልተገኘ :: ከምጥፋል ተደረጋል ማለት ነው:: ይኝ ከምጥፋል እንደን ጥርጉራም መርምሮ ከመረጋገጧ በቻለ :: የዚ ኮር (ክፍ) የሆነ የሽያጭ ባይተካድ (bytecode) ለመስፈርቶ ቁጥራ የመከራል:: ሆኖም «.class» ትቀባይ ይፈጸማል:: ለምሳሌ የሽያጭ ሆኖም «Account.java» ነገር ይመለከቸ:: የሚመለው መመሪያ የሚከተሉ ይፈል «Account.class» ይሆናል::
 - በመከራይ ጥርጉራማቅን ለመፈጸም በግዢ ነገ:: ከሚያይናው Run እንምረጥ :: ከሚ Run As :: ቁልፍ Java Application እንምቹ:: ጥርጉራማቅን ወደ ሆኖ ይመፈጸል:: ወጪቷን ታቻ ያለው መስከተኛ ወሰጥ ያሳይድ:: በመሆኑም::

```

balance=1024.48
balance=0.0

```

4 የመደብ አባላት

የሽያጭ የመደብ አባላት የምንለቸው የሚከተሉት ከፍለቸ ዓይነት ወሰቶች እና መደብ ዘርፍ ወይም ከዘር በለይ እናዘጋጅ እናለት ሌሎች ይፈለል:: የመደብ አባላት አሁን አይፈልገንም ትክር የሚመለው ከምላ ነገል ቅሚያችን ለመፈጸም የሚሰጠው መቅተኛ ነው:: ለመደብ መፍርድ ሁሉም እናለት የሽያጭ መግኘት የለዓቃቃዎች::

- ተወለጠወቃለት፡ በመደበ ይረዳ ይታወቁ ለመጠበቅ እንዲሆም ለመገልጻ ያሆኝቸለሁ፡ በላለ አባላ ተ የመደበት በሆኖ ይገኛል የንብርቃል ወይም የመደበት ይዘው በማንኛውም ሂደት ወሰጥ ይገልጻ፡ ማንኛውም መደበ ይታ በግለ መጠበቅ ካልፈት የራሳት ተወለጠወቃለት መቀመር ጽሑፍዎ ነው፡ የተወለጠወቃለት ማንኛ በሚፈጸመበት የዶቃት ዓይነት ይወሰናል፡
- ፪ክስቶች፡ የመደበት ተግባራት ይፈጽማሉ፡ የመደበት ተወለጠወቃለት ስበት ይደለዋል ይ የባለሁ፡ በጠቃላይ የተሰጣቸውን መመራያ በቅድምርተካተል በሥራ ያወለሉ፡ መደበት የሚያገኘቀባቸውን አይወጥ የሚሰጠት ላነት ፍቃው፡
- ወሰጥዎ መደበት፡ እንዲሰላለሁን እንደ መደበ ወሰጥ መደበት ለማሩት ይችላል፡ ይህን ነዋዎ መደበት በሰራው እንመጣበላን፡
- ስታቸው እንዲለዘዘር (static initialization)፡

5 የቃኩ ጥርጉሮም ለሥራ መጀመሪያ ፊንክስ

የቃኩ ጥርጉሮም ለሥራ በኋላ ተ ተግባሩን የሚፈጸመው ከmain() ፊንክስ ነው፡ ለለሁም የማንኛውም የቃኩ መደበ በራሳ ተለዋ ለሥራ መሰጠዬት የሚሽ ከሆነ የሚደ የmain() ፊንክስ ለማረው ይገባል፡ ይህ ማለት የንድ መደበ አባላ ማለት ሲ ለማሳሌ ፊንክስቶች ሲ እንዲሆም ወሰጥዎ መደበቱ ተሸ አቀማመጥ የመመራያዎችን የሥራ አፈጻጸም ቅድም ተከተል አይገባም፡ ለዚህ ወጪው ምክንያት የቃኩ ፊንክስቶች ወደሥራ የሚሰጠቸውን ስጠቅ ስያ ለለሁ የተሸ አቀማመጥዎ ለሥራ አፈጻጸም ቅድምርተካተል በታ የለውም፡ በመሆኑም እንደንደ የጥርጉሮም የአከራምች የmain() ፊንክስን ከሆነ ፊንክስቶች አስቀድመው ተሸ ለሰጠ ማለት እንብኩምች ገን ከሆነም ፊንክስቶች መጨረሻ ተሸ ይሰጠታል፡ ባቀሩ የቃኩ ጥርጉሮም ለራውን ሁሉ ለሆነ የሚፈጸመውን የሚከርቡው ከmain() ፊንክስ ነው፡ የመመራያዎች ለሥራ አፈጻጸም ቅድም ተከተል ገን ከሆነም ፊንክስቶች መጨረሻ ተሸ ይሰጠታል፡